

# አርም ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ

## በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ

### ክፍል ፩ ጫልቱና የእኛ ነፋስ ሲቀበሉ፣ ካለፈው የቀጠለ

የእኛ ሀዘን ውስጥ ከገባች በኋላ ማፅናናት በጣም ከባድ እንደሆነ ጫልቱ ታውቃለች። ከቤት ወጣ ማለታቸው ለመረጋጋቷ አስተዋፅኦ እንደሚኖረው ተስፋ እድርጋለች። በመሄድ ላይ እያሉ የእኛ ደክም ሲላት ጫልቱ ምግብ ስለማትበይ እኮ ነው እንዲህ የምትደክሟቸው። አንች ደግሞ ነፍሰጡር ስለሆንን ምግብ መብላት አለብን። ይህን የምታደርገው ለፅንሱም ስትይ ጭምር ነው አለቻት። ጫልቱና የእኛ ከአሁን በፊት ስለእርግዝናዎና ስላልተፈለገው ፅንሱ ብዙ ጊዜ ተነጋግረውበታል። የእኛ ከዚያ እንደጭራቅ ከምታየው ገመቹ ልጅ መፀነሷ ሰላም ይነሳታል። የወደቀችበት የመከራ ኑሮና ተፈጥሮ ተባብረው ለዚህ በቅታለች።

አሁን ግን እንደአንድ የአርቶዶክስ ተዋህዶ አማኝ ፅንሰ ማጨናገፍ ሀጢያት ነው ብላ በማመኛ፣ እነአቶ ዳዲም የአምላክ ፈቃድ የሆነን ነገር በፀጋ ተቀብላ መኖር እንዳለባት ደጋግመው ስለናገሯት፣ በተለይም ከዚህ የተሻለ ሌላ አማራጭ በማጣቷ በመዋል በማደር ተለማመደችው እንጅ እርግዝናዋ ሁሌም ሰላም የሚነሳት ጉዳይ ነው። ገመቹ የእኛን ቅምጡ ያደጋት ስለሚወዳት ነው ብላም አታስብም። እንደውም ስለምትንቀውና ስለምትጠየፈው ለበቀል ያደረገው ይመስላታል። የቄሮው አለቃ ገመቹ የደምቢ ዶሎ የአማራ ተማሪዎችን አማራ በመሆናቸው ብቻ እሷንም ጨምሮ እንዴት ሲያሳድዳቸው፣ ሲያንገላታቸው፣ ሲኮንናቸውና ከብረ ነክ የሆነ ቃላትን ሲያወርድባቸው እንደነበር መቸም አትረሳውም።

ለማይቀር ነገር አንችንም ልጅሽንም አትጉጅ። ምን አለችኝ በይ፣ ልጅሽ ወልደሽ ስታይው ትወጅዋለሽ። እሱም መፅናኛሽ ይሆናል። ይወለድ እንጅ በፍቅር እብድ እንደምትይ ይታየኛል፣ አለች ጫልቱ ፈገግ እያለች። የእኛም፣ አንዳንድ ጊዜ ሳስበው ይሄ ልጅ ሲወለድ ስለአባቱ ምን ይነገረዋል። መልካም አባት ነበር በፍቅር ተወለድክ ማለት እውነትን መካድና ስህተት ነው። አባትህ እልም ያለ ጭካኝ የሰው አንገት ያለጥፋትና ያለፍርድ የሚቀላ፤ ቤተክርስቲያን የሚያቃጥል፤ ሴቶችን አሰገድዶ የሚደፍር፣ ወንጀለኛ ነው። ምርጫ በማጣት እንጅ እኔ ከገመቹ ልጅ መውለድ ቀርቶ ባጠገቡ ለማለፍ የምጠየፈው ሰው ነው፣ ብየ እውነቱን እንዳልነግረው ደግሞ ልጁ በማያውቀው ነገር በልጅነቱ የሰውን መጥፎነት በአባቱ ጀምራ ስነግረው የሚሰማውን የስነልቦና ቀውስ ሳስበው ያሳዝናኛል፣ አለቻት።

ጫሉቱም አየሽ የእኛ እናትነትና ሰብዓዊነት እንዲህ ነው። አንች እንደ እናት፣ እንደመልካም ሰው ያልተወለደው ልጅሽ እውነቱን ቢያውቅ በህይወቱ ላይ የሚያመጣው ተፅእኖ ያሳስብሻል። ለዚህም ነው እየተበደልሽም ስለሌላ ሰው መልካም ነገር የምታስቡው። አያድርገው እንጅ ይህ ልጅ ከአንች ተለይቶ አባቱ ጋር ቢያድግ የሚጋተው መርዝ ይታየኛል። ሰውነቱ እንዲህ በእሳት የተጨረማመተውም እናትህና የፈረደበት አማራ ያመጡብኝ ችግር ነው፣ ብሎ ለሚቀጥለው ትውልድ አንድ ጨካኝ አረመኔ ያዘጋጃል፣ ለአለች ጫልቱ። በንግግሯ የእኛን ጭንቀት ውስጥ የከተተቻት ስለመሰላት ጫልቱ ጨዋታ ለማስቀየር ፈጠን ብላ ልጅሽ ወንድ ነው እንዴ እስከአሁን እኮ አንተ እያልን ነው ያወራኑው አይገርምም አለች ። ጫልቱ እቅዷ ተሳክቶ የእኛ ልጁ ከገመቹ ጋር ቢቀር የሚሆነውን አስባ እንዳትጨነቅ አደረገች ። የእኛም ልጁን እንደወንድ አድርገው በማውራታቸው ተገርማ፣ አይገርምም! ይታን የሚያውቀውም የሚወስነውም እግዚአብሔር ነው፣ አለች። ለነገሩ እግዚአብሔር ጤነኛ ልጅ ይስጥሽ እንጅ የሆነው ይሁን፣ አለች ጫልቱ።

እስኪ ወደቤታችን እንመለስና አዲስ አመትን ሞቅ ሞቅ አድርገን እንቀበለው። 2012 መቸም የመከራ ዘመን ነበር፣ አለች ጫልቱ። የእኛ ግን ከቤተሰቦቿ ከተለየች ጀምሮ አመት በዓል ሲመጣ አይመቻትም ነበር። አሁን ከታፈነች በኋላ ደግሞ ጭራሽ አውዳመት አትወድም።

ክፍል ፮ አውዳመት ይቀጥላል፡-

ዘውዲቱ የማነ

2020-09-11